

**The GOSPEL according to Paul፥ ወንጌል መንፈስ ቅዱስ በጳውሎስ እንደጻፈው**

**ኤፌሶን 1፥4** ዓለም ሳይፈጠር፥ በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን።

**ኤፌሶን 1:5** የመንግሥቱን ገዢነትና ኃይል ታምነን የሚሰጠን የእግዚአብሔር በሳል ልጆች(ወንዶችም ሴቶችም ልጆች) እንድንሆን አስቀድሞ ወሰነን (ራእይ 3:21፥ ራእይ 21:7)

**ሮሜ 8:28-29** የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መልክ እንድንመስል እንደ እግዚአብሔር አሳብ ለተጠራሁ ለእኔ ነገር ሁሉ ለበጎ ይደረግልኛል።

**ኤፌሶን 1:6-7** እርሱ በውድ ልጁ (በክርስቶስ) (በእግዚአብሔር) ተቀባይነት እንዳገኘ አደረገኝ፤ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ተቤዠሁ (ቤዛነቴን አገኘሁ) እንደ ጸጋው ባለጠግነትም መጠን የኃጢአቶቼን(የበደሎቼን) ሁሉ ስርዮት አገኘሁ።

**ቆላስያስ 1:21** ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ታርቆአለሁ።

**ሮሜ 5:1** በጌታ ኢየሱስ ጸድቆአለሁ አሁንም በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን ይገኛለሁ።

**ኤፌሶን 1:11** ጌታ ኢየሱስ ለእኔ ካደረገልኝ የተነሣ፥ እኔ ርስትን ተቀብዬአለሁ። እግዚአብሔር ራሱ ከክርስቶስ ጋር ርስቴ ነው። (ሮሜ 8:17)

**ቆላስያስ 1:12** አብ በቅዱሳን ርስት በብርሃን እንድካፈል አብቅቶኛል።

**ቆላስያስ 1:13** በእርሱ ከጨለማ ሥልጣን ድኜአለሁ እና ወደ ፍቅር ልጅ መንግሥት ፈልጌአለሁ።

**ሮሜ 6:6-8** ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሲሞት፥ እኔ ከእርሱ ጋር ሞቼአለሁ። አሮጌው ሰዌ ሞቶአል።

**ቆላስያስ 2:12** በጥምቀትም ከእርሱ ጋር ተቀብሬአለሁ

**ቆላስያስ 2:11** የሥጋንም (የኃጢአት) ሰውነት በመገፈፍ፥ በክርስቶስ መገረዝ በእርሱ ሆኜ ተገረዝሁ።

**ሮሜ 6:6-7** ከእርሱ ጋር ተሰቅዬአለሁ። ከኃጢአት ኃይል ነጻ ወጥቼአለሁ (ተፈትቼአለሁ)።

**ቆላስያስ 2:12** እርሱ ጋር ከሙታን ተነሥቼአለሁ።

**ቆላስያስ 2:13** አሁን ከእርሱ ጋር ሕያው ነኝ።

**ሮሜ 6:14** ክርስቶስ በእኔ (ዘንድ) ነውና ኃጢአት አይገዛኝም (ቆላስያስ 1:27) እኔም በሚለውጥ ጸጋው አሁን እየኖርሁ ነው (ኤፌሶን 2:8)

**ቆላስያስ 2:10** በእርሱ ሆኜ ምሉዕ(ሙሉ) ነኝ።

**1ኛ ቆሮንቶስ 6:17** እኔ ከጌታ ጋር ተባብሬአለሁ።

**ቆላስያስ 1:27** የክብር ጌታ ክርስቶስ በእኔ ነው።

**ኤፌሶን 5:30** እኔ የአካሉ፣ የሥጋው፣ እና የአጥንቶቼ ብልት(አባል) ነኝ።

**ቆላስያስ 3: 3-4** ሕይወቴ በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር (አሁን) ተሰውሮአል።

**1ኛ ቆሮንቶስ 6:19-20** በዋጋ ተገዝቼአለሁ። ለክርስቶስ ነኝ። ለራሴ(የራሴ) አይደለሁም።

**ዮሐንስ 6:57** ጌታ ኢየሱስ ከአብ የተነሣ ሕያው እንደሚሆን(እንደሆነ)፤ በእኔ ውስጥ ባለው በክርስቶስ አሁን ሕያው ሆኜአለሁ (እኖራለሁ)። (ዮሐንስ 17:21)

**ቆላስያስ 3:4** ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወቴ ነው አሁን።

**Hebrews 4:10** ከሥራዬ(ዎቼ) አርፎአለሁ ወደ እርሱ እረፍትም ገብቼአለሁ

**ፊልጶስ 1:21** ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ነው።

**ፊልጶስ 3:3** በክርስቶስ ኢየሱስ እመካለሁ (እደሰታለሁ) በሥጋም መሥራት በምቸለው አልታመንም። “እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በክርስቶስ ኢየሱስም የምንመካ(የምንደሰት) በሥጋም የማንታመን እኛ የተገረዝን ነንና።”

**ገላትያ 2:20** ከክርስቶስ ጋር ተሰቅዬአለሁ፤ እኔም አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ ይኖራል፤ አሁንም በሥጋ የምኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለ እኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለ እምነት የምኖረው ነው።

1ኛ ቆሮንቶስ 1:30-31 ነገር ግን። የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደ ተጻፈው ይሆን ዘንድ፤ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበቤና ጽድቅ ቅድስናዬም ቤዛነቴም በተደረገልኝ በክርስቶስ ኢየሱስ የሆንሁ ከእርሱ ነው።

ሮሜ 1:17 ጻድቅ በእምነት ይኖራል ተብሎ እንደ ተጻፈ የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በእርሱ ይገለጣልና።

ሮሜ 1:16 ይህ የክርስቶስ የምሥራች (እርሱን በማመን እንኖር ዘንድ) ለሚያምኑ ሁሉ ለማዳን የእግዚአብሔር ኃይል ነው።

**ቅድስናዬ (MY SANCTIFICATION)**

2ኛ ቆሮንቶስ 1:21 በክርስቶስ ያጻናኝ(የሚያጻናኝ) እግዚአብሔር ነው።

ፊልጵስዮስ 4:13 ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ።

ፊልጵስዮስ 3:3 በክርስቶስ ኢየሱስ ደስ ይለኛል(እመካለሁ) በሥጋዬም አልታመንም።

ኤፌሶን 2:10 እኔ ፍጡሩ ነኝና፤ እመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርሁ። እኔ የእርሱ ፍጡሩ ነኝ!

1ኛ ቆሮንቶስ 1:30 ኢየሱስ ቀዳሼ ነው

1ኛ ተሰሎንቄ 5:23-24 የሰላምም አምላክ ራሱ ሁለንተናዬን ይቀድስ፤ መንፈሴም ነፍሴም ሥጋዬም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽመው ይጠበቁ። የሚጠራኝም የታመነ ነው፤ እርሱም ደግሞ ያደርገዋል።

ዕብራውያን 13:20-21 በዘላለም ኪዳን ደም ለበጎች ትልቅ እረኛ የሆነውን ጌታችንን ኢየሱስን ከሙታን ያወጣው የሰላም አምላክ፤ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በፊቱ ደስ የሚያሰኘውን በእኔ እያደረገ፤ ፈቃዱን አደርግ ዘንድ በመልካም ሥራ ሁሉ ፍጹማን ያድርገኝ፤ ለእርሱ እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይሁን፤ አሜን።

መዝሙረ ዳዊት፥ መዝሙር 138:8 እግዚአብሔር ብድራትን ይመልስልኛል፤ The LORD will perfect that which concerns me

ፊልጵስዮስ 1:6 በእኔ መልካምን ሥራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ይህን ተረድቼአለሁ

ሮሜ 5:5 በመከራዎች ሳይ፣ በተሰጠኝ በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልቤ ፈስሶአል።

ዮሐንስ ወንጌል 15:10-12 ኢየሱስ የአባቱን ትእዛዛት ጠብቆ በአባቱ ፍቅር እንደኖረ፤ ክርስቶስ በእኔ ስላለ እኔም የኢየሱስን ትእዛዛት መጠበቅና በፍቅሩ መኖር እችላለሁ፤ ኢየሱስ እኚህን የነገረኝ የእርሱ ደስታ በእኔ እንዲሆን ደስታዬም እንዲፈጸም(ፍጹም እንዲሆን) ነው። እርሱ እንደወደደን እርስ በርሳችን እንዋደድ ዘንድ የእርሱ ትእዛዝ ይህች ናት።

1ኛ ዮሐንስ 4:16 እኛም እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል አምነንማል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው፤ በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል።

ቆላስይስ 3:4 ክርስቶስ ሕይወቴ ነው።

ቆላስይስ 1:27 በእኔ ያለው ክርስቶስ የክብር ተስፋ ነው። (የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በእኔ ዘንድ ነው።)

ፊልጵስዮስ 4:13 ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ።

1ኛ ተሰሎንቄ 3:12-13 ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ስለሆነ፤ ልቤ በእግዚአብሔር ፊት በቅድስና ነቀፋ የሌለበት ሆኖ እስኪጻፍ ድረስ ፍቅሬን ለሁሉም (ሰው) ማበዛት መጨመርም እችላለሁ።

- <http://www.shekinahworship.com/>, <https://www.youtube.com/user/angeltvsss>
- <http://www.choothomas.org>, <http://www.divinerevelations.info/amharic>
- <http://www.thelordshour.com>